

“ክቡር ድንጋይ” ወይስ “የተቃውሞ ድንጋይ”?

በሃምሌ 2005 ዕለተ ቅዳሜ ረፋድ ከልጄ ጋር በሞሆን የፀሃይዎ መውጣት ምክንያት በማድረግ ከቤታችን በመውጣት ጉዞ ጀምረናል። ለመሄድ የመረጠነው ቦታ ደግሞ አዲሱ የ አዲስ አበባ ሰፈር ነው። አዲስ አበባ እየታደሰች መሆን ፍንትው አደረጎ የሚያሳየው ጀምሮ እየተባለ የሚጠራ አዲስ የከተመዋ አካል።

አካባቢው መላልሼ ሳስበው እና ሳስተውለው ውስጤን መሰጠኝ። ይህ አካባቢ ከስምንት አመት በፊት ረግረጋማ የግጦሽ እና የከብቶች መዋያ አለፍ አለፍ ብሎም የእርሻ ቦታ ሞኖሩን አውቃለሁኝ። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ዘመናዊ ዉብ ከተማ ሁኔታ። የኮነዶሙኔም ፎቆች፣ አስፋለቱ፣ ጎግድ ቤቶች በጠቅላላ አካባቢው እንዲህ ነበር ተብሎ ከዚህ በፊት ለማያውቀው ሰው በመናገር ማሳመን በማይቻልበት መንገድ ለምተዋል። አዳዲስ ህንፃዎች አሁንም እየተገነቡ ነው። ከተተራራው ግረጌ እየተገነቡ ያሉት ሪል ስቴቶች ለአካባቢው ልዩ ውበት ሰጥተውታል። የ12 አመትዎ ልጄም የዋዛ አይደለችም። ስለ አካባቢው ውበት እና ዘመናዊነት እንዲሁም መደረግ ያለበቸው የአካባቢ የንፅህና አያያዝ ስራ ከእድሜዎ በላይ እየገለፀለችን ነው።

ዞር ዞር ካልን በኋላ ሻይ ቡና እንበል ተባብለን ወደ አንድ ግቢው በአቦቶች እና አትክልቶች ያማረ ካፈተርያ ገባን። አንድ የመፅሃፍ አዘር ጠርቼ መፅሃፍ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት። ልጄ ያንብበው አያንብበው ስለ አንድ አንድ መፃህፍት ጥሩነት እየገለጸ ያሳየኝ ጀመር። እኔም በስመአክ ወረቅ የተደረሰው ክቡር ድንጋይ የሚለው መፅሓፍ በአርባ አምስት ብር ገዛሁኝ።

አሁን ልጄ ባለፈው ሮብ ሳታየው ያመለጣት ሰው ለሰው ድራማ ለማየት ወደ ተሌቪዥን ያለበት ክፍል ገብታለች። እኔም መፅሓፍን ገለጥ አድርጌ በዶ/ር አድማሱ መሸሻ የተፃፈውን የመፅሓፍን ሃተታ አነብኩኝ። መፅሓፍን ለማንበብ ጉጉት አደረብኝ። የማንበብ ጉጉቴን እንዲጨምር ካደረገኝ ነገር በዶክተሩ የተፃፈው ሃተታ ላይ መፅሓፉ ስለ ደቡብ ከተሞች ፍንትው አድርጎ እንደሚያሳይ በመጥቀሱ እና እኔም ስለ አገሬ ከተሞች ለማወቅ ካለኝ ጉጉት በተጨማሪ በደቡብ ብ/ብ/ሰቦች ላይ ከብሔረ ሰቦች ብዛትና የአንዋንዋር ዘዴ እንዲሁም ባህል የተያያዘ ተጨማሪ እውቀት ለማግኘት በመፈለጌ ነበር።

መፅሓፉ የገዛሁት ለልጄ ቢሆንም ፣ማንበብ የጀመርኩት መፅሓፍ የመጨረስ ልምድ አለኝ አለኝ እና ማንበቤን ቀጠልኩኝ። ከዚህ በፊት ልጄ በዚህ ፀሃፊ የተፃፉት አራት መፅሓፎች በማንበብ ተርካልኛለች። ልጄን መፅሓፉን አንብቤ እንደጨርሰው በማሳመን ንባቤን ቀጠልኩኝ። ጊዜም አልወሰድብኝ። ረፋድ የጀመረኩት ሌሊት ጨረሰኩት።

መፅሓፉን ውስጣዊ ይዘቱን የጠበቅኩት ሳይሆን ቀረ። ለፀሐፊ እና ለሃተታ ሰጪው የነበረኝ ክብር ቀነሰብኝ። ግን ለምን የሚል ጥያቄ ጫረብኝ። ለማንኛውም ስለ መፅሓፉ ያለኝ አስተያየት እንደሚከተለው አቀርባለሁ።

- 1- ፀሐፊው ባይገባውም መጽሀፉ እንደሁሉም የሃገራችን ህትመቶች የዲሞክራሲ ውጤት ነው። ፀሐፊው ራሱ የዲሞክራሲ ውጤት መሆኑ አያምንም። ያለንበት ስርአት ከአጭው ስርአት ሲያመሳስል፣ አፄ ሃይለስላሴ ከቀድመው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲያመሳስል ይታያል። ለነገሩ እሱ ውሻ ሁኖ በውሻ ጭንቅላት የፃፈው ስለሆነ ምንስ ይጠበቃል።
- 2- የአሁን የአገሪቱ ተጨማሪ ሁኔታ እና እድገት በፉፁም ሊዋጥለት የማይችል በጭፍን ተቃውሞ የታጠረ ምናልባቸው ሁሉም ከምንሰማቸው እና በማንበብ ከምንሰለቸባቸው የአብዛኞቹ የተቀዋሚ ፓረቲ ሃሳቦች እና ልሳኖች ጋር መመሳሰሉ ቁልጭ አድርጎ በራሱ አገላለፅም ይሁን ይወራል በማለት በሚገልፃቸው አሰልፎ አቃሞቹ ሊያሳዩን ሞኩረዋል።
 - የተሰሩት እንዳልተሰሩት ወይም በፉፁም ሃሰት በተሞላበት ድፍረት ሲያሳንስ እና ሲያንቃሺሽ ይታያል።
 - የግንባታ ስራዎች እና ቁፋሮች ከምርጫ ያያይዛቸዋል።
 - በአገሪቱ ከት/ት ቤቶች በላይ በሁሉም ደረጃዎች እስርቤቶች መስፋፋታቸው፤ ሰው ያለጥፋቱ እንደሚታሰር ሊያሳምንን ይሞክራል። ለምን እሱ እንዳለታሰረ ባየነግረንም።
 - በ1997 ዓ.ም. ታስረው በይቅረታ የተፈቱት የቅንጅት መሪዎች፤ በይቅርታ መፈታታቸው ያንገበግበዋል
 - የአዲስ አበባ ከተማ ጎደናዎች በአመፅ የሚኖረው ጠብቅ ቀን ይኖራል።
- 3- ስለ ቀድመው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ታምመው ወደ ውጭ ሪፈሪ መባላቸው ከማያውቃው በድንገት በአክራ 37ኛ ወታደራዊ ሆስፒታል ካረፉት የቀድሞው የጋና ፕሬዚዳንት ጋር ያነፃፅራል። ለዚች አዳጊ አገር አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪፈር ተብሎ መታከም ከእምነት እና ከህክምና አለመስፋፋት ጋር ምን ያያይዘዋል?

- 4- በመጨረሻም ስለ ሴቶች ያለውን ንቃት እና ኃላ ቀር አስተሳሰብ ምን ያህል ጣራ የነካ እንደሆነ “ሴት እና ሽንፍላ ጠርቶ ኣይጠራም” በሚል ያረጀ ያፈጀ አባባል ከዚህ ተማሪኩ እና ስለጠንኩ የሚለን ሰው ስለ ሴቶች መጠፎነት ብዙ በመዘላበድ ሊያሳምነን ጥረዋል። ሥለ የደቡብ ሰዎች የአማርኛ የአነጋገር ዘይቤም በአፃፃፍ ሊሳለቅባቸው ይዳዳዋል።

በማጠቃለል ስለ ደቡብ የአገራችን ክፍል አገኘዋለሁ ያልኩት፤ ወደ ውሻ የቀየረው ሰውዬ አስተሳሰቡን ከውሻ በማይተናነስ መንገድ ጨረሰለን። ስለዚህ ይህንን መፅሓፍ በኔ አመለካከት ዘመናዊነት ያልተከተለ በመቃወም አባዜ ከተለከፉት የአንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ልሳን ሁኖ አግንቸዋለሁ። እናንተስ ምነ ትላላቹህ?

ረዳ ደስታ.....ከአአ